

TIGRINISCH

خوش آمدید

welcome!

Willkommen!

Die deutsche Sprache - erste Schritte

ቀዳማይ እግሪ ኣብ ጀርመን

እንኳን ብደሓን መጸእኩም!

أهلا وسهلا

bienvenue!

እንኳን ብደሓን መጸእኩም



FLÜCHTLINGSHILFE MÜNCHEN e.V.



Netzwerk Asyl  
Wiesloch

# Willkommen!

Die deutsche Sprache - erste Schritte

ቀዳማይ እግሪ ኣብ ጀርመን

እንኳን ብደሓን መጻእኩም!

## IMPRESSUM

Willkommen!

Die deutsche Sprache - erste Schritte  
2. Auflage / September 2015

**Herausgeber: Flüchtlingshilfe München e.V.**

Adresse: Flüchtlingshilfe München e. V.  
c/o Münchner Flüchtlingsrat, Goethestr. 53, 80336 München  
[www.fluechtlingshilfe-muenchen.de](http://www.fluechtlingshilfe-muenchen.de)

Verfasser/Text: Ursula Baer

Sprache Tigrinisch: Netzwerk Asyl, Wiesloch

Translation support, quality check, and resources provided by SAP Language Services,  
for more information on SAP, visit [SAP.com](http://SAP.com)

© 2015 Flüchtlingshilfe München e.V.

Die Vervielfältigung dieses Materials ist zulässig und erwünscht,  
aber nur unter Angabe der Quelle, zu nicht-kommerziellen Zwecken  
und bei Weitergabe unter gleichen Bedingungen (Creative Commons Lizenz 3.0)

Bezug über Flüchtlingshilfe München e.V.

Das Heft kann kostenlos unter der Mailadresse [deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de](mailto:deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de)  
bestellt werden. Wir freuen uns über freiwillige Spenden:

IBAN: DE 12 7015 0000 1000 8549 74 BIC: SSKMDEMXXX

(Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.)

Das Heft kann außerdem über die Webseite des Vereins „Flüchtlingshilfe München e.V.“  
unter [www.fluechtlingshilfe-muenchen.de](http://www.fluechtlingshilfe-muenchen.de) als PDF kostenlos heruntergeladen werden.

Wir freuen uns über Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge unter  
[deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de](mailto:deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de)

Proudly supported by



Translation support, quality check, and resources provided by SAP Language Services,  
for more information on SAP, visit [SAP.com](http://SAP.com)

© 2015 Flüchtlingshilfe München e.V.

Die Vervielfältigung dieses Materials ist zulässig und erwünscht,  
aber nur unter Angabe der Quelle, zu nicht-kommerziellen Zwecken  
und bei Weitergabe unter gleichen Bedingungen (Creative Commons Lizenz 3.0)

Bezug über Flüchtlingshilfe München e.V.

Das Heft kann kostenlos unter der Mailadresse [deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de](mailto:deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de)  
bestellt werden. Wir freuen uns über freiwillige Spenden:

IBAN: DE 12 7015 0000 1000 8549 74 BIC: SSKMDEMXXX

(Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.)

Das Heft kann außerdem über die Webseite des Vereins „Flüchtlingshilfe München e.V.“  
unter [www.fluechtlingshilfe-muenchen.de](http://www.fluechtlingshilfe-muenchen.de) als PDF kostenlos heruntergeladen werden.

Wir freuen uns über Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge unter  
[deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de](mailto:deutschheft@fluechtlingshilfe-muenchen.de)



FLÜCHTLINGSHILFE MÜNCHEN e.V.

# Willkommen in Deutschland!

Dieses Heft soll Ihnen Mut machen, die deutsche Sprache zu erlernen.  
Es ist eine erste Einführung in die deutsche Sprache und will Ihnen eine Hilfe zu Beginn Ihres Aufenthaltes in Deutschland sein.  
Wir haben einfache und nützliche Informationen zur deutschen Sprache zusammengestellt, die Ihnen für den Anfang hilfreich sind.  
Sie finden das Alphabet, wichtige Begriffe, einige grammatikalische Grundlagen und Beispiele des täglichen Lebens.

Viel Spass beim Lernen!

## እንቅቋዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ ጀርመን፤

እዚ መጽሓፍ እዚ ንመጻእታዊ ቋንቋ ጀርመን ብቅልል ዝበለ መንገዲ ይሕግዘኩም ከምኡ ውን ንክትመሃሩ የተበግዓኩም. ጠቃሚትን ብቅልል ዝበለ ንጀመርቲ እትመርሕን ኮይና ፣ ፊደላት፣ ኣገደስቲ መሉእት ሓሳባት፣ገለ ካብ ቀንዲ ግራመራት ናይ ቋንቋ ጀርመን ከምኡ ውን ኣብነታት ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎም ዝርርባት ተጠቓልል ።.

ተሓጉስኩም ከተጸንዕዎ ንምነ!

Text: Flüchtlingshilfe München e.V.  
Ursula Baer  
Grafik/Illustration: Ursula Harper  
September 2015



Die Farben  
ሕብርታት


FLÜCHTLINGSHILFE MÜNCHEN e.V.

# Das Alphabet

ፊትደላ

**A**

Ampel  
ሰማፊሮ




**B**

Ball  
ኩሶሶ



**C**

Computer  
ኮምፒተር




**D**

Dose  
ኒኬሊ



**E**

Elefant  
ሐርማዝ




**F**

Frau  
ሰበይቲ




**G**

Geld  
ሰልዲ ወይ ገንዘብ



**H**

Hand  
ኢድ




**I**

Instrumente  
መሳርሐ መዝቃ



**J**

Jacke  
ጃኬት




**K**

Kind  
ቆልዓ




**L**

Löffel  
ማንካ




**M**

Mutter  
አደ



**N**

Nase  
አፍንጨ



**O**

Ohr  
እዝኒ




**P**

Pass  
መንነት




**Q**

Quelle  
ውሕጅ



**R**


Rad  
ጎማ ብሽግላታ



S

Sonne


ጸሐይ



T

Tür


መገጽ



U

Uhr


ሰዓት



V

Vogel


ዑፍ



W

Wolle


ፈትሊ



X

Xylophon


ዓይነት መሳርሐ መዘቃ



Y

Yacht


መርከብ



Z

Zeitung

ጋዜጣ



Ä

Äpfel


ቱፋሕ



Ö

Öl

ዘይቲ




Ü

München

መኒክ

[ ከተማ ናይ ጀርመን ]



Aa

Pp

Bb

Qq

Cc

Rr

Dd

Ss

Ee

ß(=ss)

Ff

Tt

Gg

Uu

Hh

Vv

Ii

Ww

Jj

Xx

Kk

Yy

Ll

Zz

Mm

Ää

Nn

Öö

Oo

Üü

# Erste Gespräche

## ቀዳማይ ዝርርብ

Hallo, wie geht es dir?  
ሃለው፡ ከመይ ኣለኻ?

Mir geht es gut.....  
ጽቡቕ ኣለኹ.....

Hallo, wie geht es Ihnen?  
ሃለው፡ ከመይ ኣለኻ?

Mir geht es gut.....  
ጽቡቕ ኣለኹ.....

Wie heißt du?  
መን ስምኪ?

Ich heiße.....  
ኣነ ስመይ.....

Wie heißen Sie?  
መን ስምክን?

Ich heiße.....  
ኣነ ስመይ.....

Entschuldigung!  
ይቅሬታ!

Auf Wiedersehen!  
ደሓን ኩን! ፡ ቻው, ቻው  
Tschüss!  
ቻው ቻው!

Entschuldigung,  
wie spät ist es?  
ይቅሬታ፡ ሰዓት ክንደይ ከይኑ?

Es ist 2 Uhr.  
ሰዓት 2:00 ከይኑ.

Ich habe Hunger.  
ኣነ ጠምየ.  
Ich möchte etwas essen, bitte.  
በጃኻ ገለ ዝብላዕ ደልዮ ነይረ.

Ich habe Durst.  
ኣነ ጸጊኢ.  
Ich möchte etwas trinken, bitte.  
በጃኻ ገለ ዝስተ ደልዮ ነይረ.

## Die Personalpronomen ውልቃዊ አጸዋውዓ

ich አነ

du ንስኻ

Sie ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ አኻብሮት

er ንሱ

sie ንሳ

es እቲ

wir ንሕና

ihr ንስኻትኩም

Sie ንስኻትኩም ናይ አኻብሮት

sie ንላቶም

## Wichtig! አገዳሲ!

Guten Tag ሰላም

Hallo ሃይ

Auf Wiedersehen ደሐን ኩን

Ciao, Tschüss ቻው ቻው

bitte በጃኻ/ገንዘብካ

danke የቀንዮለይ

Vielen Dank ብጣዕሚ የቀንዮለ

ja አወ

nein አይኮነን

Wie bitte? እንታይ ኢልካ?


Bitte langsam sprechen!

በጃኻ ቀስ ኢልካ ተዛረብ!

Entschuldigung!


ይቅሬታ, አይትሐዘለይ!

Mülleimer መኻዘን ዳላፍ




# Begrüßen und verabschieden

## ምልዕይን ምስገባትን




morgens  
አብ ናይ ንግሆ

Guten Morgen.  
ከመይ ሓዲርካ




Den ganzen Tag  
ሙሉእ መዓልተ

Guten Tag.  
ሰላም



wenn es dunkel wird  
ክመሰ. እንክሎ

Guten Abend.  
ከመይ አምሰኻ



in der Nacht  
አብ ለይተ

Gute Nacht.  
ደሓን ሕደር.

Guten Tag, Frau Müller.  
ከመይ ዊዲልኪ ወይዘሮ ሚሊር

Guten Tag, Herr Berger.  
ሰላማት አቶ ቦርገር.



Hallo, Max.  
ከመይ ማክሱ

Hallo, Peter.  
ከመይ ፔተር



Auf Wiedersehen.  
ደሓን ኩን

Tschüss.  
ቻው ቻው





# Die Zahlen

## ቁጽር ታት

0 = null	21 = einundzwanzig	60 = sechzig
1 = eins	22 = zweiundzwanzig	70 = siebzig
2 = zwei	23 = dreiundzwanzig	80 = achtzig
3 = drei	24 = vierundzwanzig	90 = neunzig
4 = vier	25 = fünfundzwanzig	100 = einhundert
5 = fünf	26 = sechsundzwanzig	101 = einhunderteins
6 = sechs	27 = siebenundzwanzig	102 = einhundertzwei
7 = sieben	28 = achtundzwanzig	103 = einhundertdrei
8 = acht	29 = neunundzwanzig	200 = zweihundert
9 = neun	30 = dreißig	300 = dreihundert
10 = zehn	31 = einunddreißig	400 = vierhundert
11 = elf	32 = zweiunddreißig	
12 = zwölf	33 = dreiunddreißig	1000 = eintausend
13 = dreizehn	34 = vierunddreißig	1001 = eintausendundeins
14 = vierzehn	35 = fünfunddreißig	2000 = zweitausend
15 = fünfzehn	36 = sechsunddreißig	
16 = sechzehn	37 = siebenunddreißig	10.000 = zehntausend
17 = siebzehn	38 = achtunddreißig	
18 = achtzehn	39 = neununddreißig	100.000 = einhunderttausend
19 = neunzehn	40 = vierzig	
20 = zwanzig	50 = fünfzig	1.000.000 = eine Million

München hat 1.500.000 Einwohner.

አብ ሙኒክ 1.500.000 ህዝቢ ይኑበር

Deutschland hat 82 Millionen Einwohner.

ጀርመን 82.000.000 ህዝቢ አለውዋ

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter begrüßt


Münchens 1,5-millionste Einwohnerin, geboren am 8. Mai 2015.

አማላዳሪ ሙኒክ ዲተር ሬተር ንመበል 1.5 ምልዮን ብ 8 ግንቦት 2015 ካብ ተቀማጦ ሙኒክ ዝተወልደ ብሰላም ተቀቢሉ።



# Die Uhr

ሰዓት



## Die Tageszeiten ናይ መዓልቲ ግዜ

Guten Morgen

ከመይ ሓዲርካ

Ca. von 6 Uhr bis 9 Uhr.

ብገምጋም ካብ 6 ቅ.ቀ. ክሳብ 9 ድ.ቀ. ዘሎ ግዜ ንጥቀመሉ

Guten Tag

ከመይ ዊዲልካ, ከ.,

Den ganzen Tag.

ኣብ ሙሉእ መዓልቲ ንጥቀመሉ

Guten Abend

ከመይ ኣምሲኻ.ኸ.

Ab ca. 19 Uhr.

ካብ 7 ድ.ቀ. ክሳብ 10 ድ.ቀ. ኣብ ዘሎ ግዜ ንጥቀመሉ

Gute Nacht

ብሩኽ ለይቲ

In der Nacht.

ኣብ ግዜ ለይቲ ንጥቀመሉ

## Wichtige Wörter

ኣገደስቲ ቃላት

pünktlich

ኣብ ግዜኻ ምርካብ

Bitte komme pünktlich!

ብኽብረትካ ኣብ ግዜኻ ተረኽብ!

unpünktlich

ሕላፍ ግዜ

Er ist unpünktlich.


ንሱ ግዚኡ ኣየኽብርን እዩ

# Wie spät ist es?


ሰዓት ክንደይ ኮይኑ?

## Beispiele አብነታት


Es ist 3 Uhr/15 Uhr.  
ሰዓት 3 ቅ.ቀ./3 ድ.ቀ ኮይኑ




Es ist 10 Minuten nach 3 Uhr/15 Uhr.  
ሰዓት 3:10 ቅ.ቀ./3:10 ድ.ቀ.



Es ist halb vier Uhr/15 Uhr 30.  
ሰዓት 3:30 ቅ.ቀ./3:30 ድ.ቀ.



Es ist 10 Minuten vor 4 Uhr/15 Uhr 50 Uhr.  
ሰዓት 3:50 ቅ.ቀ./3:50 ድ.ቀ.



Wie spät ist es jetzt? ሕጂ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ?

Es ist... ሰዓት... - - - - -

Ein Tag hat 24 Stunden.

ሓደ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኢዩ

Eine Stunde hat 60 Minuten.

ሓደ ሰዓት 60 ደቂቅ ኢዩ


Eine Minute hat 60 Sekunden.

ሓደ ደቂቅ 60 ሰከንድ ኢዩ

- 1 Uhr: 1 ቅ.ቀ. ገ 1ድ.ቀ..... 1 ድ.ቀ. = 13 Uhr
- 2 Uhr: 2 ቅ.ቀ. ገ 2 ድ.ቀ..... 2 ድ.ቀ. = 14 Uhr
- 3 Uhr: 3 ቅ.ቀ. ገ 3ድ.ቀ..... 3 ድ.ቀ. = 15 Uhr
- 4 Uhr: 4 ቅ.ቀ. ገ 4 ድ.ቀ..... 4 ድ.ቀ. = 16 Uhr
- 5 Uhr: 5 ቅ.ቀ. ገ 5ድ.ቀ..... 5 ድ.ቀ. = 17 Uhr
- 6 Uhr: 6 ቅ.ቀ. ገ 6 ድ.ቀ..... 6 ድ.ቀ. = 18 Uhr
- 7 Uhr: 7 ቅ.ቀ. ገ 7ድ.ቀ..... 7 ድ.ቀ. = 19 Uhr
- 8 Uhr: 8 ቅ.ቀ. ገ 8ድ.ቀ..... 8 ድ.ቀ. = 20 Uhr
- 9 Uhr: 9 ቅ.ቀ. ገ 9 ድ.ቀ..... 9 ድ.ቀ. = 21 Uhr
- 10 Uhr: 10 ቅ.ቀ. ገ 10ድ.ቀ..... 10 ድ.ቀ. = 22 Uhr
- 11 Uhr: 11 ቅ.ቀ. ገ 11ድ.ቀ..... 11 ድ.ቀ. = 23 Uhr
- 12 Uhr: 12 ቅ.ቀ. ገ 12ድ.ቀ..... 12 ቅ.ቀ. = 24 Uhr
- 0 Uhr: Mitternacht ግዜ ለይቲ...12 ቅ.ቀ. = 0 Uhr

# Ich fahre Bus, U-Bahn


ብኣውቶቡስ ወይ ብ ትሕቲ መሬት ይጎዓዝ ኣለኹ



Ich gehe/laufe zum Bus.  
ናብ መኪና ይኸይድ ኣለኹ.




Ich renne zum Bus.  
ናብ መኪና ይጎዩ ኣለኹ.



Ich warte auf den Bus.  
ኣውቶቡስ ይጽበ ኣለኹ.



Ich steige in den Bus ein.  
ናብ መኪና ይስቀጻ ኣለኹ.




Ich kaufe eine Fahrkarte am Automaten.  
ኣብ ትኬት መቁረጺ ማሸን ትኬት የቁርጽ ኣለኹ.



Ich zahle € 2,70.  
2,70 € ከፈለ.



Ich entwerfe die Fahrkarte am Automaten.  
ኣብ ትኬት ማሸን ትኬት ይሰርዝ ኣለኹ



Ich fahre mit dem Bus.  
ብኣውቶቡስ ይኸይድ ኣለኹ.



Ich steige aus dem Bus aus.  
ካብ ኣውቶቡስ ይወርድ ኣለኹ.



Ich steige in die U-Bahn um.  
ናብ መዓርፎ ባቡር ይኸይድ ኣለኹ.



Ich treffe Freunde am Marienplatz.  
ኣብ ዕዳጋ ምስ የዕኑኸተይ ይራኹብ ኣለኹ.

fahren	ምኻድ
gehen	ምኻድ
laufen	ምኻድ
zum	ናብ
der Bus	አውተቡስ
rennen	ምጉያይ
warten	ምጽባይ
auf	ን
einsteigen	ምስቃል
in	ኣብ ውሽጢ
kaufen	ምዕዳግ
die Fahrkarte	ቲኬት
der Automat	ናይ ቲኬት ማሽን
zahlen	ምኻፋል
entwerten	ምስራዝ
umsteigen	ምስግጋር
die U-Bahn	ገለርያ
aussteigen	ምውራድ...
treffen	ምርኻብ
Die Freunde	የዕሩኽ

# essen und trinken


## ዝብልዕን ዝስተን

Ich esse kein Schweinefleisch.  
እኒ ስጋ ኣሰማ ኣይበልዕን እዩ.


Ich esse: እኒ እበልዕ ኣለኹ:



das Brot  
ባኒ



das Ei  
እንቋቋሐ




das Gemüse  
ኣምሊ



die Tomate  
ኮሚደረ



die Zwiebel  
ሽጉርቲ




die Karotten  
ካሮት



die Kartoffeln  
ድንሽ



der Reis  
ፋዝ



die Nudeln  
ፓስታ




der Knoblauch  
ጻዕዳ ሽጉርቲ




das Fleisch  
ስጋ



das Hähnchen  
ስጋ ደርሆ




das Rindfleisch  
ስጋ ኩብቲ



das Lammfleisch  
ስጋ ቦጊዕ



der Fisch  
ዓሳ




der Käse  
ፋርማጆ



der Honig  
መዓር




die Marmelade  
ማልማላታ




das Obst  
ፋፋታ




der Apfel  
ቱፋሕ



die Zitrone  
ለሚን



die Orange  
ኣራንሽ




die Banane  
ባናና




Salz und Pfeffer  
ጨውን ቀመምን




der Zucker  
ሽኮር



die Kekse  
ባሽኮቲ



der Kuchen  
ሕብስቲ




die Süßigkeiten  
ምቁር

Ich trinke  
keinen Alkohol.  
እነ አልኮሎል መስተ  
አይሰትን እየ.


**Guten Appetit!**

ብሩኽ መአዲ!

Ich trinke: ይሰተ አለኹ:



die Milch  
ጸባ



der Saft  
ዱሚቅ




die Cola  
ኮካ ኮላ



das Wasser  
ማይ




der Tee  
ሻሂ




der Kaffee  
ቡን



der Topf  
ድስተ




die Pfanne  
ባዴላ



die Flasche  
ፕሮሙዝ


die Serviette  
ሰፍተ



die Gabel  
ፋርኬታ




der Löffel  
ማንካ



der Teller  
ብያተ



das Messer  
ካራ



das Glas  
ብኬሪ



die Tasse  
ኩብያ

# Einkaufen

## ናብ ዕዳጋ ምኻድ

### Was kaufe ich wo? እንታይን ኣበይን ይገዘእን?

#### Im Kaufhaus ኣብ መሸጣ ንብረት



die Kleidung  
ኣልባሳት




die Lebensmittel  
መግቢ



die Putzmittel  
ናይ ጽሬት ኣቀሐ

die Drogerieartikel  
ኣገደስቲ ነገራት



das Spielzeug  
ባምባታት



die Schreibwaren  
እስተሸነሪ




die Elektronik  
ኣቀሐ ኤለትሪክ

#### Im Supermarkt ኣብ ሱፐር ማርኬት



die Lebensmittel  
መግቢ



die Drogerieartikel  
ኣገደስቲ ነገራት




die Putzmittel  
ናይ ጽሬት ኣቀሐ


#### In der Drogerie ኣብ ፋርማሲ

Drogerieartikel  
und Putzmittel  
ናይ ንጽህናን  
ጽሬትን ንብረት

die Windeln  
ፓምፕር




die Seife  
ሳሙና



das Shampoo  
ሻምፖ




die Zahnpasta  
ኮልጌት




das Duschgel  
ሻምፖ


das Deodorant  
ዶዶራንት




die Binden  
und Tampons  
(መንዲል ጽህና)  
ሞዴስ



die Zahnbürste  
ብራሽ




die Hautcreme  
ናይ ቆርብት ቅብኣ



#### In der Bäckerei ኣብ እንዳ ሕብስቲ

die Breze  
ፓስት



die Semmel  
ቶርታ


das Brot  
ባኒ

der Kuchen  
ሕብስቲ

#### In der Apotheke ኣብ ፋርማሲ



das Pflaster  
ፕላስተር



die Medizin  
መድሃኒት

die Tabletten  
ከኒና



# Im Supermarkt

አብ ሱፐር ማርኬት



**Was sehe ich?**  
እንታይ ይርካ አለኝ?

**Wichtig!**  
አገዳሲ!

Immer und überall  
den Müll in den  
Mülleimer werfen!

ጎሐፍ አብ እንዳ  
ጎሐፍ ጎሐፍ!

**Kasse**

Verkäufer/  
Verkäuferin  
ተሓጋጋዚ ት  
መሸጣ

Kasse  
ተሓዘ ገንዘብ



Mülleimer  
መኝዘን ጎሐፍ

Tüte  
ካሳ

Einkaufswagen  
ዓረብያ ናይ ድካን

**Ich frage den Verkäufer:**  
አነ ነቲ ተሓጋጋዚ መሸጣ ሓቲተዮ:

**Der Verkäufer antwortet:**  
እታ ተሓጋጋዚ ት መሸጣ ከምዚ  
ኢላ መለሳ ወይ መለሱ:

Was kostet die Milch, bitte?  
ብክብረትካ እዚ ጸባ ክንደይ ኢዩ ዋግኡ?

Die Milch kostet € 1,09.  
እዚ ጸባ 1,09 ንገንዘብ ኢዩ ዋግኡ.

Was kosten die Tomaten, bitte?  
ብክብረትካ እዚ ኮሚደረ ክንደይ ኢዩ ዋግኡ?

Die Tomaten kosten € 2,29.  
እዚ ኮሚደረ 2,29 ንገንዘብ ኢዩ ዋግኡ.

Wo ist die Milch, bitte?  
ብክብረትኩም ጸባ ኣበይ ኣሎ?

Die Milch ist dort.  
ጸባ ኣብዚ ኣሎካ.

Wo ist die Kasse, bitte?  
ብክብረትካ እቲ እንዳ ሕሳብ ኣበይ ኣሎ?

Die Kasse ist dort.  
ቅብሊት ኣብዚ ኣሎ.

**Wichtig!**  
አገዳሲ!


Behalten Sie den  
Kassenzettel!  
ቅብሊትኩም ሓዘዎ!




# Kleidung für Frühling und Sommer

ናይ ጸድያን ክረምትን ክዳውንቲ

Kleidung für warmes Wetter.  
ናይ ምቕት ክዳውንቲ.




das T-shirt  
ጣልያ



die Jacke  
ጃኬት



die Kappe  
ቆቢዕ




der Gürtel  
ቀልፊ




die Sandalen  
ሰንደል




die Turnschuhe  
ጫጣ




die Bluse  
ክዳን ደቀ ኣንስትዮ



das Hemd  
ካምቻ




das Kopftuch  
መንዲል ናይ ርክሲ




der Rock  
ጐና



das Kleid  
ጃለብያ



die Hose  
ሰረ



die Shorts  
ሰረ

## Die Jahreszeiten ወቅቲ

Frühling	ጸድያ
Sommer	ክረምት
Herbst	ቀውዒ
Winter	ኣጋይ


## Die Monate ኣዋርስ

Januar	ጥሪ
Februar	የካቲት
März	መጋቢት
April	ምያዝያ
Mai	ግንቦት
Juni	ሰኔ
Juli	ኣምሌ
August	ነሐሴ
September	መስከረም
Oktober	ጥቅምት
November	ሕዳር
Dezember	ታሕሳስ

# Kleidung für Herbst und Winter

አብ ግዜ ቀውዕን ሓጋይን ዝኸደኑ ክዳውንቲ


Kleidung für kaltes Wetter.  
ክዳውንቲ ንግዜ ቁሪ.




der Pullover  
ጎልፎ




der Anorak  
ጃኬት




die Strumpfhose  
ታይት




das Kopftuch  
መንዲል ናይ ርእሱ.




der Mantel  
ካቦት




die Handschuhe  
ናይ ኢድ ትንቲ



die Mütze  
ቆቢዕ




das Hemd  
ካምቻ




die Socken  
ካልሲ.



die Stiefel  
ጃሰጣ




die Hose  
ሰረ



die Jacke  
ጃኬት



die Turnschuhe  
ጨጣ



der Schal  
ኸርባ

# Die Familie

ስድራ

die Großeltern

እንዳ አቦታን  
der Großvater/die Großmutter  
አቦታን/ዓባዩይ  
Opa/Oma  
አቦታንይ/ዓባዩይ




die Kinder

ቆልዑ  
die Schwester/der Bruder  
ሓፍቲ/ሓዉ.




die Eltern


ወለዲ  
die Mutter/der Vater  
አዲ/አቦ  
Mama/Papa  
ማማ/ባባ




die Tante/der Onkel  
ሓትን ወይ አሞ/አኮ ወይ ሓወቦ



Freunde  
የዕሩኽ  
die Freundin/der Freund  
ዓርከ መሕዛ



ich habe Kinder  
እነ ቆልዓ አለኒ



ich habe keine Kinder  
እነ ቆልዓ የብለይን

**Familienstand**

**ኩነታት መርጫ**



**männlich**  
**ተባዕታይ**



**weiblich**  
**አንስታይ**

**ledig**  
**ነጻ**


**verheiratet**  
**ምርፅው**

**geschieden**  
**ዝተፋተሐ ወይ ዝተፋተሐት**

**verwitwet**  
**ሰብኣይ ዝሞታ ወይ ሰቢይቱ ዝሞተቶ**


# Das Gesicht

ገጽ



# Der Körper

ክፍለ, አካላት



# Gesundheit und Krankheit


## ጥዕናን ሕመምን



Ich bin gesund.  
አነ መሉእ ጥዕና  
አለኒ.




Ich bin krank.  
አነ ሓሚመ አለኹ.



Ich habe  
Kopfschmerzen.  
አነ ርእሰይ  
ሓሚመ አለኹ.



Ich habe  
Zahnschmerzen.  
አነ ናይ ሰኒ  
ቃንዛ አለኒ.




Ich habe  
Halsschmerzen.  
አነ ናይ ክሳድ  
ቃንዛ አለኒ.



Ich bin  
erkältet.  
ሰዓል አለኒ.




Ich habe Fieber.  
አነ ረሰኒ አለኒ.




HUST  
HUST


Ich huste.  
እስዕል አለኹ.




Ich niese.  
ይህንጥስ አለኹ.



Ich putze  
meine  
Nase.  
ይህንጥስ  
አለኹ.



Ich brauche ein  
Taschentuch.  
አነ ናይ ጃባ  
ሰፍቲ ይደለ.



Ich habe  
Bauchschmerzen.  
አነ ናይ ከብዲ  
ቃንዛ አለኒ.



+

ARZT

Ich muss zum  
Arzt gehen.  
አነ ኣብ ዶክተር  
ክርክ እዩ.



Wo ist die  
Apotheke?  
ኣበይ እዩ  
እንዳመድሃኒት?



Ich brauche  
Medizin.  
አነ መድሃኒት  
እደለ. አለኹ.



Wichtig!

አገዳሥ!


Notruf: 112

ናይ ሓደጋ ጸውዒት 112



Krankenwagen

አምቡላንስ



Krankenhaus

ሆስፒታል

Zahnarzt

ሓኪም ሰኒ



Arzt

ሓኪም

Hebamme

ተኻታታሊት ነብስጾራት



Gute Besserung!


ምሕረት የውርደልካ!

Gesundheit!

ይምሓርካ!

# Die Possessivpronomen

ዋንነታዊ ቅድመ ስም




**mein Apfel**  
ናተይ ቱፋሕ



**dein Apfel**  
ናትካ ቱፋሕ



**Ihr Apfel**  
ናትኪ ቱፋሕ




**sein Apfel**  
ናቱ ቱፋሕ



**ihr Apfel**  
ናታ ቱፋሕ



**sein Apfel**  
ናቱ/ናታ ቱፋሕ



**unser Apfel**  
ናትና ቱፋሕ



**euer Apfel** ናትኩም ቱፋሕ  
**Ihr Apfel** ናትኩም ቱፋሕ



**ihr Apfel**  
ናቶም ቱፋሕ



der Apfel  
ሕቲ ቱፋሕ

# Von Tag zu Tag

ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ

## Die Wochentage መዓልታት ናይ ስሙን

der Tag መዓልቲ die Tage መዓልታት

die Woche ስሙን die Wochen ሳምንታት

Die Woche hat 7 Tage. ኣብ ስሙን 7 መዓልታት ኣሎ.

1. Montag ሰኑይ
2. Dienstag ሰሉስ
3. Mittwoch ረቡዕ
4. Donnerstag ሓሙስ
5. Freitag ዓርቢ
6. Samstag ቀዳም
7. Sonntag ሰንበት

Welcher Tag ist heute? ሎሚ ኣንታይ መዓልቲ እዩ? .....

Heute ist ሎም መዓልቲ: .....

Morgen ist ጽባሕ .....

Gestern war ትማሊ. ....

Vorgestern war ቅድሚ ትማሊ. ....

Übermorgen ist ድሕሪ ጽባሕ .....

## Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du? ኣበይ ትካብር?

Ich wohne in ..... (Stadt) ኣነ ኣብ... (ከተማ) ይካብር...

Welche Adresse? ኣድራሻኻ?

Meine Adresse ist: ኣድራሻይ:

Straße ጎደና Hausnummer ቁጽሪ ገዛ


Postleitzahl ቁጽሪ ፖስጣ Stadt ከተማ



**Wichtig!**  
አገዳሲ!  
Alle Briefe sofort öffnen!  
ኩሉ ደብዳቤታት ብህጹጽ ክፈቱ!  
Den Umschlag aufheben!  
እታ ፖስጣ ዓቅባ!  
Brief sofort übersetzen lassen!  
ብልክዕ ክትርጉመልካ ዝኽእል ሰብ ሕተት!


# Was ist in meinem Zimmer?

ዝርኩብ ኣብ ገዛ?




## Meine privaten Dinge:

ናተይ ንብረተይ:




meine Tasche  
ቦርሳይ

mein Handy  
ናተይ ተለፎን



mein Schlüssel  
መፍቱሐይ




mein Koffer  
ናተይ ሳምሶናይት

mein Pass/  
mein Ausweis  
ፓስፖርተይ



mein Geldbeutel  
ናተይ ቦርቶፍልዮ




meine Kleidung  
ክዳውንተይ




mein Geld  
ሰልደይ

# Was tue ich in meinem Zimmer?

ኣብ ገዛይ ዝሰርሖ ስራሕ?




Ich sitze.  
ኮኢሊ ኣለኹ.




Ich rede.  
ይዛረብ ኣለኹ.



Ich esse.  
ኣነ ይበልዕ ኣለኹ.



Ich trinke.  
ይሰቲ ኣለኹ.



Ich denke.  
ኣነ ይሓሰብ ኣለኹ.




Ich lese.  
የንብብ ኣለኹ.



Ich lerne.  
ይመሃር ኣለኹ.



Ich höre.  
ይሰምዕ ኣለኹ.



Ich liege.  
ጎሶ ኮይነ ኣለኹ.



Ich putze.  
ኣነ የጽሪ ኣለኹ.



Ich bete.  
ይጽሊ ኣለኹ.



Ich schlafe.  
ኣነ ደቂሰ ኣለኹ.



Ich sitze. ኮኢለ አለኝ.  
sitzen ኮፍ ምባል  
Ich sitze auf dem Stuhl.  
አነ አብ ኩርሲ. ኮፍ ኢለ አለኝ.

Ich rede. ይዛረብ አለኝ.  
reden ምዝራብ  
Ich rede mit dem Freund.  
ምስ አዕፋኽተይ የዕልል አለኝ.

Ich esse. አነ ይበልዕ አለኝ.  
essen ምብላዕ  
Ich esse das Brot.  
አነ ባኒ ይበልዕ አለኝ.

Ich trinke. ይሰቲ አለኝ.  
trinken ምስታይ  
Ich trinke den Saft.  
አነ ጽጧቅ ይሰቲ አለኝ.

**Neue Wörter ሓደስቲ ቃላት**

was	አንታይ
tun	ምፍጻም
in	አብ
meinem	ናተይ
das Zimmer	ክፍለ.
der Stuhl	ኩርሲ.
der Freund	ዓርኪ.
mit	ምስ
das Brot	ባኒ
der Saft	ጽጧቅ
das Buch	መጽሓፍ
Deutsch	ጀርመን
das Bett	ዓራት
auf	አብ ላዕሊ.
im	አብቲ
die Musik	መዝቃ

Ich denke. ይሓሰብ አለኝ.  
denken ምሕሳብ  
Ich denke an meine Zukunft.  
አነ ብዛዕባ መጻእየይ ይሓሰብ አለኝ.  
Ich lese. የንብብ አለኝ.  
lesen ምንባብ  
Ich lese ein Buch.  
መጽሓፍ የንብብ አለኝ.

Ich lerne. የጽንዕ አለኝ.  
lernen ምጽናዕ  
Ich lerne Deutsch.  
አነ ቋንቋ ጀርመን የጽንዕ አለኝ.


Ich höre. ይሰምዕ አለኝ.  
hören ምስማዕ  
Ich höre Musik.  
መዝቃ ይሰምዕ አለኝ.

Ich liege. ጎሮ ኮይን አለኝ.  
liegen ጎሮ ምኪን  
Ich liege auf dem Bett.  
አነ አብ ዓራት ብጎሮ ኮይን አለኝ.

Ich putze. የጽረ አለኝ.  
putzen ምጽራይ  
Ich putze das Zimmer.  
አነ ክፍለ. የጽረ አለኝ.

Ich bete.  
ይጽሊ. አለኝ.  
beten ምጽላይ

Ich schlafe.  
ደቂስ አለኝ.  
schlafen ምድቃስ  
Ich schlafe im Bett.  
አነ አብ ዓራት ደቂስ አለኝ.



welcome!

bienvenue!

أهلا وسهلا

እንኳን ብድሑን መጸእኩም

WILLKOMMEN!

خوش آمدید



FLÜCHTLINGSHILFE MÜNCHEN e.V.

Proudly supported by



Netzwerk Asyl  
Wiesloch